

# እግዚአብሔር መሀረን ክርስቶስ! መንጋ እንኳን እስክንድርን ክርስቶስን “ስቀለው! ስቀለው!” ብሎ አስቅቷል!

በላይኑ አባተ ([abatebelai@yahoo.com](mailto:abatebelai@yahoo.com))

በእስክንድር ላይ የሚደርሰውን ዳር ያጣ ግፍ ለማሳየት ክርስቶስ በአስረጂነት ሲነሳ “እስክንድርን እንደ ክርስቶስ ተቆጠረ” ብሎ የሚያምጠሙት አለሁ ባይ ወለወልዳ፤ የእውቀትና የእምነት ድውይ እንደማይጠፋ መገመት ቀላል ነው። በክርስቶስ በተስቀለበት ዘመን የሆነውም ይኸው ነበር። “የሮማው ንጉስ ተቀመጠው ክርስቶስ አለ አቅሙ ንጉስ ነኝ ብሏል!” የሚል ክርስቶስን ለማጣጣል የሚደረግ ማሽቃበጥ ነበር።

ይህኛ ምድር ያልቻለችው ይህ ሰማይም የማያየው ግፍ የለም። ምድርና ሰማይ



እንደሚመስክሩት ከሃያ ስምንት ዓመታት በፊት ጀምሮ እስክንድር ህይወቱን ለሕዝብና ለአገሩ ሰጥቶ የኢዮብን መከራ እየተቀበለ ያለ መንፈስ ጠንካራ ሰው ነው። ስንቱን ጀሮ እየጠቡ ሲያስገድሉ፤ ሲያስገርፉ፤ ሲያሰልቡና የምከራ ቸነፈር በአገሪቱ ያወረዱት ዛሬም እስክንድርን ወንጀለው የሐሰት ምስክር ሲያቀርቡበት ማየት ህሊና የሚያነፈረቅ ወንጀል ነው።

የይህ አድግ አረመኔዎች ዳግመኛ ከሳሽ፤ እስክንድር ዳግም ተከሳሽ ሆኖ ማየት የፈሪሳውያንን ከሳሽነትና የክርስቶስን ተከሳሽነት የሚያስታውስ ነው። ለሰላሳ ዓመታት ሕዝብን የጨረገደውና አገርን ቆርሶ የሸጠው የይህ አድግ ጀሮ ጠቢ አብዮት ከሳሽ፤ ለተጨረገው ሕዝብና ለተቆረሰቹው አገር ያለመታከት የጮኸው እስክንድር ተከሳሽ ሆኖ መመልከት በእርግጥም የፈሪሳውያንን ክስ፤ የይሁዳን ምስክርነትና የክርስቶስን ተከሳሽነት የሚያስታውስ ነው።

ከክርስቶስ ልደት በፊት በሶቅራጥስ የደረሰው ግፍም የዚሁ ዓይነት ነው። በሶቅራጥስም ዘመንም ሆነ ክርስቶስ የሰው ሥጋ ለብሶ በምድር በመኖረበት ዘመን የነበረው መንጋ ተአሁኑ ጋር እጅግ ተመሳሳይ ነው።

ሶቅራጥስ ራሱን ለእውቀት፤ ለእውነትና ለማህበረሰብ ንቃት ገብሮ የኖር ሰው ነበር። ዳሩ ግን እንደ አረመኔ ይህ አድጎች እውቀትን፤ እውነትንና የማህበረሰብ ንቃትን የማይፈልጉ እርጉሞች ‘አምላኮቻችሁን እየከዳ ነው፤ ወጣቱንም እያበላሸ ነው’ ሲሉ ከሰው የሐሰት ምስክሮች ቀጥረው አስመሰክሩበት። ሰቆራጥስ የሰራውን በዓይናቸው ተማየት ቀጣሬ ከሳሾቹ በምላሳቸው የተንጣጡትን በጀሯቸው ስምተው ያመኑ 500 መንጋዎች “ግደለው!

ገደለው! ብለው መርዝ አስጨልጠው አስገደሉት። [1] ሶቅራጥስ ተገድሎ እነሱ ቆመው አልቀሩም። ከሳሾቹም፣ የሐሰት ምስክሮችንም ሆነ ስቀለው ያሉትን መንጋዎች ምስጥ መጥምጦ ጨርሷቸዋል። እንደሚታየው የሶቅራጥስ ገድል እስከ ዘላለም ይነሳል! ከሳሾቹና መንጋዎችም እስከ ዳግም ምጣት ሲረገሙ ይኖራሉ።

ሶቅራጥስ ከሞተ 435 ዓመታት በኋላ የይህ አድግ ዓይነት የሀሰት ክስ፣ የሀሰት ምስክርነት፣ የሀሰት ፍርድና የመንጋ ስቀለው! ስቀለው! ጩኸት የሰው ሥጋ ለብሶ ወደ ምድር በመጣው ክርስቶስ ስቅላቱ ተፈጠመ። [2] ፈሪሳውያን ክርስቶስን ከሰው በሀሰት አስመስክረው በይሁዳ ጠቋሚነት አሲዘው አሰቀሉት። ክርስቶስ በሶስተኛው ቀን ተነሳ። የሐሰት ከሳሾችን ፈሪሳውያን፣ የሀሰት ምስክሮችንና ይሁዳን ምስጦ ፎርፉሮ ስለቀጣቸው፡ ፡ ነፍሳቸውንም ገሀብ እንደ ቋያ አቃጠላቸው። ክርስቶስ ለዘላለም ይመለከዳል። የሐሰት ከሳሾች ፈሪሳውያን፣ የሐሰት ምስክሮቻቸውና ይሁዳም ለዘላለም ሲረገሙ ይኖራሉ።

ዛሬ ያለው መንጋም በሶቅራጥስና በክርስቶስ ዘመን የነበረው መንጋ ነው። ይህ መንጋም ከልጅነቱ ጀምሮ ለፍትህ የታገለውን እስክንደርን ለጨራቆች አሳልፎ ሰጥቶ፣ በሀሰት እየመሰከረ ፍረዱበት እያለ ነው። ሲጨፈጨፈው፣ ሲገርፈውና ሲያሰድደው ለኖረው አብዮት አመዴ እየሰገደ ሊታገልለት የኖረውን እስክንደርን እየኮነና አሳልፎ እየሰጠ የሚኖር የአሳማ መንጋ ነው። ክርስቶስ የከዳ የአሳማ መንጋ እስክንደር ቢከዳ ምን ታምርነት አለው?

እንደ ሶቅራጥስ ሰው ነውና እስክንደር ለእውነትና ለፍትህ ሲታገል ኖሮ ማለፍ አይቀርምና ያልፋል። እንደ ይሁዳ የከዱት የድሮም ሆነ የአሁኑ ጓደኞችም ክህደታቸውን በቀላማጅ ምላሳቸውና አንደበታቸው እንደ ጎረሱ ያልፋሉ። ከሳሾቹም እንደ ሰው በላዎች ፈሪሳውያን እንደ ትቢያ ብን ብለው ይጠፋሉ። የሀሰት ምስክሮችም እንደ ደረቅ እንጨት ይነክታሉ። እኛ መንጋዎችም የዘር ማጥፋት ወንጀል ለሚፈጥሙት እያረጠረጥን፣ በሀሰት እየመሰከርን፣ እየከዳንና ለእኛ የሚታገሉትን አሳልፈን ስንሰጥ ኖረን ክንቺር እንላለን። እነእስክንደር ስማቸው እንደ አለት ተመሬት ተተክሎ ሲመሰገኑ፣ ነፍሳቸው በገነት ስታብብ ይኖራሉ። እኛም ይኸንን ሰፍሳፋ ስጋችንን ምስጥ እንደ ነቀዘ ብሳና እንክት ሲያደርገውና ነፍሳችንም ሲያል እንደ ዝልዝል የአሳማ ሥጋ ስትጠብሰው እንኖራለን።

እንኳን ሌላው ከአመታት በፊት የአብዮት የስለላ መረብ እስክንደርን ተጨለማ ቤት ሲያጉረው የእስክንደርን ፎቶ እየሸጡ ገንዘብ የሰበሰቡት ከርሳም ፈሪሳውያንም ዛሬም አብዮት አህመድ እስክንደርን እንደገና ከርቸሌ ሲያሳድረው በደም የተጨማለቀውን

የአብዮትን እግር እየሳሙ እስክንድርን ከድተውታል። አንዳንዶች እንዲያም እስክንድር ለጲላሞስ ችሎት ይቅረብልን ሲሉም ጮኸዋል። ታዲያ ይህ ክፉ ዘመን የሶቅራጥስንና የክርስቶስን የፍዳ ዘመን ታላስታወስን ምን ሊያስታውስን ይችላል።

እግዚአ ሙሀረነ ክርስቶስ! መንጋ እንኳን እስክንድርን ክርስቶስንም “ስቀለው! ስቀለው!” ብሎ አስቅሏል!

1. The Trial of Socrates: Famous Courts <https://www.famous-trials.com/socrates/833-home#:~:text=He%20is%20also%20guilty%20of,of%20thirty%2C%20chosen%20by%20lot.>
2. የሐዋርያት ሥራ 21:36 ሕዝብ አስወግደው አስወግደው እያሉና እይጮኸ ይከተሉት ነበርና

Similar Read: Who Has Been Selflessly Working to Save Ethiopia, Abiyote Ahmed or Eskinder Nega? <https://www.zehabesha.com/who-has-been-selflessly-working-to-save-ethiopia-abiyote-ahmed-or-eskinder-nega/>

*ነሐሴ ሁለት ሺ አስራ ሁለት ዓ.ም.*